

□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□
 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□ : □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□?

00000000 00000000: 000 00 000 000 000 00000000 000000 000000
 000000 000 00000 00000000 000 000000 000000 000000 000000 000000
 00000000 000000 000000 0000 00000000 00000 00 0 0000 00000000 0000
 0000-0000 000 00000000 00000 0000 0000 000 000000 0000 000000
 000000000000 0000 00000000 00 0000 000000 00 000000000000 00 000000
 000 000 0000 000000 0000 0000, 000 000 0000 000 000 0000 000

[illegible]

00000000 00000000: 000 0000 0000 00000 00000 0000000000 000000 000
 000000000 000 00000 000 00000000 000000 00000000000 000000
 00000000 00000, 00000 0000 00000000000 00000 00000, 000000000
 000000 00000 000000000 00000, 000000000 000000 000000
 000000000000 000000000 000000000, 00;000000000 00000 00-0000000
 00000, 00000000 000000000 000000000 '0' 00000000 000000 00000
 0000000 00000000 0000000 0000 000 000000000000 00000 000 0 000
 00000000 00000 0000000 0000 0000000 000 0000000 000 000% 00000000
 0000 00000000 0000000 000000 000 000 00000000 0000000 000 000 0000

0000000000

00000000 00000000: 00000000 000000 000000 000000 00000000
0000000 000 00000 00000000000 00000 00000000 00000000000 0000
0000000000000:00000000 000?

0000000 00000000: 000000 0000 0000000000 0000000 0000000 0000000000
000000, 0000 00000000 000000 0000 0000000 0000000 0000000 000000 0000
000 0000000 0000000 000 00000 000 00 0000 0000000 0000 0000 0000000
0000 0000000000 00 0000 0000 000 000 000000000 0000 0000 0000
000 00000000000 000000 000 0000000000000 0000 000000 00000000

0000000000 0000000000: 0000000 00000000000 000 00 00 0000 000?

0000000 00000000: 00000000 00000000000 000 0000 000000000 0 0000000
0000 0000 0000 0000 000000000 000000 00000000 0000 0000000000
0000000000 0000000 00000000000 00000000 0000000 0000000000 0000 0000
000000 000 000 000000 000000, 0000 000000 0000 000 0000 000000
0000000 0000000 000 000000 000 000000 000 000000 00000000 0000000
000000000 00000000000 000000 0000000

00000000 00000000 0000000000 000000
0000 0000000

000000 00000000 00000000 00000000 0000000 00 00000000 000000000000
000000000000 000000 00000000 0000 000000 0000 00000 000 00000 000 000

000000 00000000000000 00 000 000 0000000 0000000 00 000 000000 000
000

0 000 0000000 000000 0000000 00000000 000000 0000000 0000000000
000000000000 00000000 000000 000000

0 000 000 000000000 000000 00000 000000 00000000 00000000 000, 00

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም
(በሰላምበሰላም በሰላም) በሰላምበሰላም በሰላም, በሰላም በሰላም
በሰላም በሰላም በሰላም, በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም, በሰላም
በሰላም, በሰላም በሰላም በሰላም-በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም
በሰላም በሰላም, በሰላም-በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም በሰላም, በሰላም
በሰላም በሰላም, በሰላም በሰላም

00000000 00000000 0000 00000000 000000 00000000 000000 00000000
 000000 000000 000000 0 000 000000 00000000 000 00000000 00000000
 000000

□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□

0000000000 00000000 00000000 00000000 000 00000 000000 00
 00000000 000000 00000 0000 00000000 000000 00000 000000000000
 00 0000000000 000000 0000000 000000 000000 0000000

000000000000 0000000 000000000 000000 0000000 000000 0-0 000000
 00000000 00000000 0000000 0000 0000000 00000000 00 00 0000000 0000000
 00000000 000000 00 00 0000000 0000000 000000 000 0000 000000 0000000
 00000000 00 00 0000000 0000000 00000000 000000 00 0000 000000
 000000000000 0000

000000 0000000 0000000 00 00 000000 000000 000000 00000000
 0000 000 000 00 00 000000 000000 00000000 0000 000 0000
 00000000 000000

□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

00000000 000000 000000000 000000 00000000 0000 00000000 0000
 000000000000 000 00000000 0000000000 000000 000000 000000 0 0 00 00
 0000000000 000000 000000 000 0000 00 0000000 0000000000 000 0000000000
 000 00 0 000000 000000000000 000 0000 000

[illegible]

□□□□□ / □□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ (□□:) □□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

00000000 00000000 000000000000 000000 0000 00000000 (00:)
 00 000000000000 000000000000 0000000000 00000000 00000 0 00000000
 000000 000 000

0000000000 000000 000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000 000000
 000000 00000000 000000 00 000000000000 00 0000000000 000000 0
 0000000000 00000000 0000000000 0000

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□

0 000 0000 0000000000 00000000 00000000 00000000 00000000
 00000000000000 0000000000 000 0000000000 00 000000 0000 0000 0000
 00000000 00000000

በሚከተለው ምረቃ ምርመራ ሪፖርት ላይ፣ የሚገኙት ስራዎች በሚከተለው ዓይነት ይገለጻሉ፡

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

[illegible]

000000000000 0000 0000 00 0000 000, 0000 0000000000 00000000
 000000 000000, 000000000000 000000 0000000 0000000 0000 000 0000000
 000 00000 00000 00000 00000 000 00000000 00000 000000000 00000 000000
 00000000000000 000000000000 00000 000000000000 000 000000 000000 00
 000000 0000 0000 00000

[illegible]

0000 000 0000, 0000000 0000000 0000000 0000 0000 00000000 000
 00000000000 00 000000 000000 000000 0000 0000 000000000 0000 000000

[illegible]